


7 ✓



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሃያ አንደኛ ዓመት ቁጥር ፳፮
አዲስ አበባ ጥር ፳፭ ቀን ፪ሺ፯ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

21st Year No 26
ADDIS ABABA 2nd February, 2015

ማውጫ

ደንብ ቁጥር ፫፻፴፮/፪ሺ፯ ዓ.ም

የሰንቅሌ ቆርኬዎች መጠለያን መሰየሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብገጽ ፰ሺ፳፯

አባሪገፅ ፰ሺ፴፫

CONTENTS

Regulation No. 336/2014

Senkele Swayne's Hartebeests Sanctuary
Designation Council of Ministers Regulation

.....Page 8027
Annexpage8033

**የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፫፻፴፮/፪ሺ፯
የሰንቅሌ ቆርኬዎች መጠለያን ለመሰየም የወጣ
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ**

**COUNCIL OF MINISTERS REGULATIONS NO.336/2014
COUNCIL OF MINISTERS REGULATION TO
PROVIDE FOR THE DESIGNATION OF SENKELE
SWAYNE'S HARTEBEESTS SANCTUARY**

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈፃሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፮፻፺፩/፪ሺ፫ አንቀጽ ፭ እና በዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር ፭፻፵፩/፲፱፻፺፱ አንቀጽ ፬(፪) መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል።

This Regulation is issued by the Council of Ministers pursuant to Article 5 of the definitions of powers and duties of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation No. 691/2011 and Article 4(2) of Development, Conservation and Utilization of Wildlife Proclamation No. 541/2007.

፩. አዋጅ ርዕስ

ይህ ደንብ "የሰንቅሌ ቆርኬዎች መጠለያን መሰየሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፫፻፴፮/፪ሺ፯" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

1. Short Title

This regulation may be cited as the "Senkele Swayne's Hartebeests Sanctuary Designation Council of Ministers Regulation No. 336/2014".

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፦

2. Definitions

In this regulation unless the context otherwise requires:

፩/ "አዋጅ" ማለት የዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር ፭፻፵፩/፲፱፻፺፱ ነው።

1/ "Proclamation" means the wildlife development, conservation and utilization Proclamation No. 541/2007;

የንዱ ዋጋ Unit Price 13.00

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፹፲፩ Negarit G. P.O.Box 80001

- ፪) በአዋጅ አንቀጽ ፪ የተሰጡ ትርጓሜዎች ለዚህ ደንብም ተፈጻሚ ይሆናሉ።
- ሀ) ጉልት ግልት ከጠንካራ ነገሮች ተወራቅ በትራንስፕራንስ ነጥቦች የትየሳ ዞዴ በድንበር ላይ የግንባራ ድንጋጌ የትየሳ ምልክት ነው።
- ለ) ግለሰብ ግልት በአዋጅ ቁጥር ፪፻፳፯/፳፻፲፱ የተቋቋመ የዱር አንሰሳት ልማትና ጥበቃ ዘላለፊ ግንባራ ነው።
- ሐ) ግንኙነት በወንድ ይታያል የተገለጸው አንገብ ሲታይ ይጨምራል።

ሀ. የሰንቅላ ተርኪዎች መጠለያ መሰየም

የሰንቅላ ተርኪዎች መጠለያ (በዚህ ወንጌል 'መጠለያ' እየተባለ የግንባራ) በዚህ ደንብ ተሰይሟል።

ለ. የመጠለያው ዳር ድንበር

መጠለያው በምዕራብ እርሷ ዞን ሲራሮ ወረዳ እና በሰሜን ዞን ዐዋሳ ወረዳ ወሰን በግንባራው አዋጅ ሥፍራዎች ውስጥ ይገኛል።

ለ) በምዕራብ እርሷ ዞን ሲራሮ ወረዳ ውስጥ፡

- ሀ) በቀጠላ ተሰላ እኩባይ ልዩ ስሙ እና ሰደን በግንባራው ወቅት ላይ በ07 ዲግሪ 12 ደቂቃ 24 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ38 ዲግሪ 18 ደቂቃ 40 ሴከንድ ምዕራብ ሎንግቲዩድ ላይ ከግንባራው ጉልት ቁጥር አንድ በመነሳት።
- ለ) ከዚያም ከምዕራብ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ የግንባራውን መንገድ በመከተል በቀጠላ ተሰላ እኩባይ በ07 ዲግሪ 12 ደቂቃ 42 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ38 ዲግሪ 17 ደቂቃ 36 ሴከንድ ምዕራብ ሎንግቲዩድ እስከግንባራው ጉልት ቁጥር ያህል ድረስ።
- ሐ) ከዚያም በቀጠላ ተሰላ እና በሰንቅላ ለንጋራ መካከል በ07 ዲግሪ 12 ደቂቃ 20 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና 38 ዲግሪ 16 ደቂቃ 03 ሴከንድ ምዕራብ ሎንግቲዩድ እስከግንባራው ጉልት ቁጥር ያህል ድረስ።
- መ) ከዚያም ወደ ደቡብ አቅጣጫ በመታጠፍ በሰንቅላ ለንጋራ እኩባይ በ07 ዲግሪ 11 ደቂቃ 33 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ38 ዲግሪ 16 ደቂቃ 19 ሴከንድ ምዕራብ ሎንግቲዩድ እስከግንባራው ጉልት ቁጥር አራት ድረስ።
- ሠ) ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ወደ ወሰን ሲራሮ እኩባይ በ07 ዲግሪ 11 ደቂቃ 23 ሴከንድ ሰሜን

- 2/ definitions provided for under Article 2 of the proclamation shall also be applicable to this regulation;
- 3/ "beacon" means a demarcation made up of solid materials and erected as a permanent delineator, following trigonometric points in demarcation method;
- 4/ "authority" means Ethiopian wildlife development and conservation authority established under Proclamation No. 575/2008;
- 5/ any expression in masculine gender includes the feminine.

3. Designation of Senkele Hartebeests Sanctuary

The Sinkle Swayne's Hartebeests Sanctuary (hereinafter called the "Sanctuary") is hereby designated.

4. Boundaries of the Sanctuary

The Sanctuary is found in Siraro wereda of West Arsi zone and Hawassa wereda of Sidama zone within the following demarcation points:

1/ in Siraro wereda of West Arsi zone:

- a) commencing at beacon number one from the area known as Oda Seden around Qite Tesisa, at 07 degree 12 minutes 24 seconds latitude north and 38 degree 18 minutes 40 seconds longitude east;
- b) thence, following the road from east to west direction up to beacon number two at 07 degree 12 minutes 42 seconds latitude north and 38 degree 17 minutes 36 seconds longitude east around Qite Tesisa;
- c) thence, up to beacon number three lying between Qite Tesisa and Senbete Lencho at 07 degree 12 minutes 20 seconds latitude north and 38 degree 16 minutes 03 seconds longitude east;
- d) thence, turning to southward up to beacon number four at 07 degree 11 minutes 33 seconds latitude north and 38 degree 16

ላቲቲዩድ እና በ38 ዲግሪ 16 ደቂቃ 19 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አራት ድረስ፤

minutes 19 seconds longitude east at around Senbete Lencho;

ሠ) ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ በሎቄ ሲፎ አካባቢ በ07 ዲግሪ 11 ደቂቃ 23 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ38 ዲግሪ 15 ደቂቃ 12 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አምስት ድረስ፤

e) thence, turning to westward up to beacon number five at 07 degree 11 minutes 23 seconds latitude north and 38 degree 15 minutes 12 seconds longitude east at around Loke Sifo;

ረ) ከዚያም ወደ ደቡብ አቅጣጫ በመታጠፍ በሎቄ ሲፎ አካባቢ በ07 ዲግሪ 09 ደቂቃ 18 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ38 ዲግሪ 15 ደቂቃ 32 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ስድስት ድረስ፤

f) thence, turning to southward up to beacon number six at 07 degree 09 minutes 18 seconds latitude north and 38 degree 15 minutes 32 seconds longitude east at around Loke Sifo;

ሰ) ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ በቀላ ላሊማ አካባቢ በ07 ዲግሪ 08 ደቂቃ 50 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ38 ዲግሪ 16 ደቂቃ 24 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ሰባት ድረስ፤

g) thence, turning to the south-eastern direction up to beacon number seven at 07 degree 08 minutes 50 seconds latitude north and 38 degree 16 minutes 24 seconds longitude east around Kela Lalima;

ሸ) ከዚያም ከበከላ ካምፕ በስተጀርባ በ07 ዲግሪ 08 ደቂቃ 23 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ38 ዲግሪ 16 ደቂቃ 31 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ስምንት ድረስ፤

h) thence, up to beacon number eight at 07 degree 08 minutes 23 seconds latitude north and 38 degree 16 minutes 31 seconds longitude east on the rear side of Bekela Camp;

ቀ) ከዚያም በቀላ ላሊማ አካባቢ በ07 ዲግሪ 08 ደቂቃ 12 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ38 ዲግሪ 17 ደቂቃ 04 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር ዘጠኝ ድረስ፤

i) thence, up to beacon number nine at 07 degree 08 minutes 12 seconds latitude north and 38 degree 17 minutes 04 seconds longitude east at around Bekela Lalima;

፪/ ከዚያም ወደ ደቡብ አቅጣጫ በመታጠፍ በሲዳማ ዞን በሀዋሳ ዙሪያ ወረዳ፦

2/ thence, turning to southward in Sidama zone Hawassa wereda:

ሀ) በሻመና ሰፈራ እና በኬ ላሊማ ድንበር መካከል 07 ዲግሪ 07 ደቂቃ 22 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ38 ዲግሪ 17 ደቂቃ 02 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አሥር ድረስ፤

a) up to beacon number ten at 07 degree 07 minutes 22 seconds latitude north and 38 degree 17 minutes 02 seconds longitude east on the adjacent area between the border of Shamena resettlement area and Beke Lalima;

ለ) ከዚያም ልዩ ስሙ ሀዴሶ በሚባለው ቦታ ላይ በ07 ዲግሪ 07 ደቂቃ 43 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ38 ዲግሪ 19

b) up to beacon number eleven at 07 degree 07 minutes 43 seconds latitude north and 38 degree 19 minutes 31 seconds longitude

ደቂቃ 31 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር አሥራ አንድ ድረስ፤

east at a place called Hadesso;

፫/ ከዚያም የጣጤሳን ሜዳ ወደ ውጭ በመተው በአኖሌና በሚጢ በማለፍ የጎዳ ሃሬን የገደል ጠርዝ በመከተል ከመነሻው ጉልት ቁጥር አንድ ጋር ይገጥማል።

3/ thence, excluding the Tatesa land and passing through Anole and Meti; and following the edges of Goda Hare gorge joins with the initial beacon number One.

፭. የመጠለያው አስተዳደር

5. Administration of the Sanctuary

፩/ ባለሥልጣኑ በአዋጅ ቁጥር ፭፻፸፭/፪ሺ አንቀጽ ፬ መሠረት ሲራሮ ወረዳ ውስጥ በሚያደራጀው የመጠለያው ጽሕፈት ቤት አማካይነት መጠለያውን ያለማል፣ ያስተዳድራል፤ ሕገ ወጥ ተግባራት እንዳይፈጸሙበት ይከላከላል።

1/ The authority shall develop, administer and prevent the Sanctuary from illegal acts through the Sanctuary's office to be organized in Siraro wereda pursuant to Article 4 of the Proclamation No. 575/2008.

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የመጠለያው አማካሪ ኮሚቴ (ከዚህ በኋላ "ኮሚቴ" እየተባለ የሚጠራ) በዚህ ደንብ ተቋቁሟል።

2/ Without prejudice to sub-article (1) of this Article, the Sanctuary's advisory committee (hereinafter called the "Committee") is hereby established.

፮. የኮሚቴ አባላት

6. Members of the Committee

ኮሚቴው የሚከተሉት አባላት ይኖሩታል፦

The Committee shall have the following members:

፩/ የመጠለያው አዋሃኝ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ (በየዓመቱ በመቀያየር).....ሰብሳቢ፤

1/ chief administrator of the Sanctuary's neighboring wereda (annually in rotation)..... Chairperson

፪/ የመጠለያው አዋሃኝ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ (በየዓመቱ በመቀያየር).....አባል፤

2/ chief administrator of the Sanctuary's neighboring wereda (annually in rotation)..... member

፫/ የመጠለያው አዋሃኝ ወረዳ ባህልና ቱሪዝም ጽሕፈት ቤት ኃላፊዎች.....አባላት፤

3/ representatives of heads of culture and tourism offices of the Sanctuary's neighboring weredasmembers

፬/ የመጠለያው አዋሃኝ ቀበሌ አስተዳደር ኃላፊዎች..... አባላት፤

4/ heads of the Sanctuary's neighboring kebele administrationsmembers

፭/ የመጠለያው አዋሃኝ ወረዳ ሀገር ሽማግሌዎች ተወካይ.....አባላት፤

5/ representative of the Sanctuary's neighboring woreda community elders.....members

፮/ የመጠለያው አዋሃኝ ቀበሌዎች ሴቶችና ወጣቶች ማህበራት ሁለት ተወካዮች..... አባላት፤

6/ two representative from youth and women associations of neighboring kebeles.....members

፯/ ለመጠለያው ጎብኚዎች አገልግሎት የሚሠጡ የቱሪስት ተቋማት አንድ ተወካይ.....አባል፤

7/ a representative of tour operatorsmember

፰/ የመጠለያው ጽሕፈት ቤት ኃላፊ..... አባልና ፀሐፊ።

8/ head of the office of the Sanctuary..... member and secretary.

፯. የኮሚቴው ሥልጣንና ተግባራት

ኮሚቴው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፦

- ፩/ የመጠለያው ጽሕፈት ቤት የተሰጠውን ተግባርና ኃላፊነት እንዲወጣ ምክር ይሰጣል፤
- ፪/ በመጠለያው አካባቢ የሚኖሩ የኅብረተሰብ ክፍሎች ባለቤትነት ተሰምቷቸው በመጠለያው አጠባበቅ ላይ የኅላ ተሳትፎ እንዲኖራቸው የሚያስችሉ ሃሳቦችን ያቀርባል፤
- ፫/ ከመጠለያው ጽሕፈት ቤት ጋር በመሆን የመጠለያውን ዓመታዊ እቅድ ያወጣል፤ የእቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ለባለሥልጣኑ ከመቅረቡ በፊት ገምግሞ አስተያየት ይሰጣል።

፰. የኮሚቴው ስብሰባ

- ፩/ ኮሚቴው መደበኛ ስብሰባውን በሦስት ወር እንድ ዊ ያደርጋል፤ ሆኖም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በማንኛውም ዊ አስቸኳይ ስብሰባ ሊያደርግ ይችላል።
- ፪/ ከኮሚቴው አባላት ከግማሽ በላይ በስብሰባ ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይሆናል።
- ፫/ የኮሚቴው የውሳኔ ሀሳብ በድምጽ ብልጫ ያልፋል፤ ሆኖም ድምጽ እኩል በእኩል የተከፈለ እንደሆነ ሰብሳቢው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል።
- ፬/ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ኮሚቴው የራሱን የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል።

፱. የተከለከሉ ተግባራት

በዱር እንስሳት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፷፫/፪ሺ፩ አንቀጽ ፮(፩) ከተመለከቱት የተከለከሉ ተግባራት በተጨማሪ የሚከተሉትን ተግባራት በመጠለያው ክልል ውስጥ መፈፀም የተከለከለ ነው፦

- ፩/ መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ይዞ ወደ መጠለያው ውስጥ መግባት፤
- ፪/ ለምግብ መያዣና ለመሳሰሉት የተጠቀሙባቸውን ቆሻሻዎች በዘፈቀደ በየቦታው በመጠለያው ውስጥ መጣል፤

7. Powers and Duties the Committee

The Committee shall have the powers and duties to:

- 1/ advice the office of the Sanctuary in carrying out its duties and responsibilities;
- 2 submit possible ideas to enhance the contribution of the local community around the Sanctuary in the management and conservation of the Sanctuary with a sense of ownership;
- 3/ prepare the Sanctuary's annual plan together with the office of the Sanctuary and, evaluate and review performance reports before they are being submitted to the authority.

8. Meetings of the Committee

- 1/ The Committee shall meet regularly once in every three months; provided, however, that extra-ordinary meetings of the committee may be held at any time, as may be necessary.
- 2/ There shall be quorum where more than half of the members of the committee are present at a meeting.
- 3/ Recommendations of the committee shall be passed by majority votes; in case of a tie the chairperson shall have a casting vote.
- 4/ Without prejudice to the provisions of this article, the committee may adopt its own rules of procedure for conducting meetings.

9. Prohibited Activities

In addition to the prohibited activities provided for under Article 5(1) of the wildlife development, conservation and utilization Council of Ministers Regulations No. 163/2008, carrying out the following activities within the sanctuary area shall also be prohibited:

- 1/ entering the sanctuary holding poisonous substances;
- 2/ arbitrary disposal of trash in the sanctuary such as packing cases of foodstuff and other leftovers;

፫/ የእንስሳት ማጥመጃ ወይም ማደኛ መሳሪያ ይዞ ወደ መጠለያው ውስጥ መግባት።

3/ entering the sanctuary with a snare or a hunting weapon.

I. አስተዳደራዊ ቅጣት

10. Administrative Penalty

፩/ በዚህ ደንብ አንቀጽ ፱ ወይም በዱር እንስሳት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፷፫/፪ሺ፩ አንቀጽ ፭(፩) የተከለከሉትን ተግባራት በመተላለፍ በዱር እንስሳት ወይም በዱር እንስሳት ሀብት ላይ ጉዳት ያደረሰ ማንኛውም ሰው በአዋጁ አንቀጽ ፲፮ ንዑስ አንቀጽ (፩) ፊደል ተራ (ለ) መሠረት መቀጣቱ እንደተጠበቀ ሆኖ በዱር እንስሳት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፷፫/፪ሺ፩ ላይ በተቀመጠው የዋጋ ተመን መሠረት የዱር እንስሳውን ወይም የዱር እንስሳት ሀብቱን ዋጋ ይከፍላል።

1/ Whosoever causes damage to wildlife or wildlife resource in contravention of Article 9 of this regulation or sub-article (1) of Article 5 of the wildlife development, conservation and utilization Council of Ministers Regulation No. 163/2008 shall, without prejudice to the penalty prescribed under paragraph (b) of sub-article (1) of Article 16 of the Proclamation, be liable to pay the price of the wildlife or wildlife resource as provided for by the wildlife development, conservation and utilization Council of Ministers Regulation No. 163/2008.

፪/ ባለሥልጣኑ መጠለያው ከሚገኝበት አካባቢ አስተዳደር ጋር በመነጋገር ወደ መጠለያው ክልል የሚገቡ የቤት እንስሳትን በሚመለከት ከአካባቢው ነዋሪዎች አቅም ጋር ተመጣጣኝ ሆኖ የሚጣል አስተዳደራዊ መቀጮ ተመን ሊያወጣ ይችላል።

2/ The Authority may, in consultation with the local administrations adjoining the sanctuary, determine the rate of fine to be imposed for the transgression of domestic animals into the sanctuary by taking into account the financial capacity of the local communities.

፲፩. የመተባበር ግዴታ

11. Duty to Cooperate

ማንኛውም ሰው ይህን ደንብ በማስፈጸም ረገድ ከባለሥልጣኑ ጋር የመተባበር ግዴታ አለበት።

Any person shall have the duty to cooperate with the authority for the implementation of this regulation.

፲፪. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ

12. Effective Date

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

This regulation shall enter into force on the date of its publication in Federal Negarit Gazzette.

አዲስ አበባ ጥር ፳፭ ቀን ፪ሺ፯ ዓ.ም


Done at Addis Ababa, this day of 2nd February, 2015.

ኃይለማርያም ደሳለኝ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር

HAILEMARIAM DESSALEGN
PRIME MINISTER OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA


ለባሪ/ Annex

የሰንቅሊ ቆርኬዎች መጠለያ ካርታ/ Senkelle Swayne's Hartebeest Sanctuary Map



የግብርና ሰላም ማተሚያ ድርጅት

የግብርና ሰላም ማተሚያ ድርጅት የግብርና ሰላም ማተሚያ ድርጅት



የግብርና ሰላም ማተሚያ ድርጅት

